

# ምርጫው ምክንያት አዲስ አበቤን ለምትወቀሱ ትንሽ ማሳሰቢያ

ዳግማዊ ጉዳ ካህ

በኢትዮጵያ ልማት ሚኒስቴር ላይ የሚከተለውን አነብብኩ፤ አንዳንድ የዋሃን እንዳለ ሊቀበሉት ስለሚችሉ መጠነኛ ማብራሪያ መስጠትን ወደድኩ። አዲስ አበቤ ያ ሁሉ ብርድና ዝናብ እንዲሁም ፀሐይ እየተፈራረቀበት ብዙ ሰዓታትን ተገትሮ ድምጹን የሰጠው ለጭራቁና ለዐረመኔው ሰውባ የአቢይ ኢሕአዲግ ሳይሆን ከኢ.ዜ.ማና ከብልጽግና ውጭ ላሉ ፓርቲዎች መሆኑን ለመረዳት ብዙ መፈላሰፍን ወይም የመንዝ ደብተራና የፈረቀሳን አበጋር መጠየቅን አይሻም። አዲስ አበባን የሞላት ገጠርን ከከተማ የሚያገናዝብ፣ የበሬትን ኑሮ ከአሁኑ የሚያነጻጽር ልባምና አስተዋይ እንጂ በሚወረወርለት መናኛ ድርጎ የሚታለል ወይ የሚሸወድ የብልጽግና ካድሬና ተላላኪ አይደለም። ይህን እውነት የምናውቅ የይርጋለም ጽሑፍ እንዲስተካከል ብንጠይቅ ትክክል ነን። አዲስ አበቤ እጅግ ብልጎ ነው።

## “አዲስ አበቤ ልዩ ጥቅምንና የዘር ፖለቲካን መርጧል...!!!” ጸሐፊ - ይርጋለም ታደሰ

አዲስ አበቤ በምንም መንገድ ብልጽግናን በአብዛኛ ድምጽ ሊመርጥ እንደማይችል የነፍሱን ልመስክር እውዳለሁ፤ ስለዚህ ይርጋ ታደሰ ይህን ልብ እንድትልጁኝ እፈልጋለሁ - አንድ ወገን ወይም አንድ ሰው ካለአበሳው ሲወቀስ ማየትም ሆነ መስማት ያስከፋል። ብልጽግና የሚባለው የጥፋት ወኪል በሠራው ፊንታና ደባ የሕዝብ ድምፅ ተሰርቆ እንጂ ብልጽግናም ሆነ ኢ.ዜ.ማ በአዲስ አበባ ቀርቶ በየትም የኢትዮጵያ ክፍል ሊያስመርጣቸው የሚችል አንዳችም መልካም ነገር የላቸውም። ጨፍጫፊንና የጨፍጫፊን ተባባሪ ማን ሊመርጥ ይችላል!! በአሻር የአንድ ኩንታልን ጤፍ ዋጋ 7 ሺህ ብር እያሰገባ ያለ ፓርቲ፣ ሰውን በተለይም አማራን መግደል እንደመዘናኛ የሚቆጥር ናዚስት አምባገነን እንዴት ሊመረጥ ይችላል!! ዐይን ባወጣ ሁኔታ እጭበርብረው እንዳሸነፉ አድርገው አሁን ቢያውጁ ውጤቱን ወደፊት ያዩታል። በጎንደር አካባቢ የምንሰማውን ግን አንድዬ ይፍታው። የጎንደር ሕዝብ አማራን ጉዳዩን ብልጽግናን በርግጥም መርጦ ከሆነ **ደይን** አለበት - መከራና ፍዳ። ይህ ዓይነት በአንዳንድ ሥፍራዎች የሚታየው የአማራ መከፋፈል ስቃዩን ያራዝምበታል እንጂ በምንም መንገድ የመፍትሔው አካል ሊሆን አይችልም። የሚያርድህን መምረጥ የጤነኝነት ምልክት ባለመሆኑ ብልጽግናን የመረጡ ሁሉ አስቸኳይ ህክምና ያስፈልጋቸዋል፤ በጥቅምና በዓላማ የተያያዙ ከሆኑ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ለምን ክርስቶስንም የሸጠ ጉድ በሃይማኖታዊ ታሪክ ተመዝገቧልና። ከህደትና ከሃዲነት ዛሬ አልተጀመረም፤ ያለ ነው። የሆነ ሆኖ ይሁዳ አምላኩን ሸጠ ባገኘው ገንዘብ እንዳልተጠቀመ ሁሉ የአሁኖቹ ይሁዲዎችም በሽያጭ ገንዘብ ያሰቡትን ያህል ሊጠቀሙ አይችሉም፤ ንጋቱ ሁላችንም ከምንምተው በላይ በእጅጉ ተቃርቧልና።

ስለዚህ አዲስ አበቤ ድምጹ ባልሰጠበት ሁኔታ መታማት የለበትም። ድምጹ ተቀምጧል። የተቀማውን ድምጽ ለማስመለስ ግን እንደግጥ የተጭበረበረ ምርጫ አደባባይ ወጥቶ በጨካኞች መታረድን አልመረጠም። ቀኑን ጠብቆ ግን ልክ እንደወያኔ እነዚህንም ሂሳባቸውን ይሰጣቸዋል። አንቸኩል። አለቀ፤ ደቀቀ። ብልጡ አቢይ ብቻ አይደለም። አዲስ አበቤም ብልጥ ሆኗል። በዚህ “ምርጫ” ድል የተጎናጸፈው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጂ በተጨማሪ ላምኛችሁ ኮረጃ እየሰረቀና እየለወጠ እንዳሸነፈ የተቆጠረው ብልጽግና አይደለም። በተሰረቀ ድምጽ የሚገኝ አሸናፊነት ደግሞ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ደስታውም ሆነ ፈንጠዘያው እንደጠየዛ መርገፉ አይቀርም። ሆኖ ሲያውቅ ዶሮ ማታ ነው። አለባብሶ የሚያርስም በአረም መመለሱ አይቀርም። እውነተኛ ደስታ የሚገኘው በሃቅ እንጂ በማጭበርበር በሚገኝ ጊዜያዊ ድል አለመሆኑን በግምባር የሚመጣው ኢትዮጵያ ጊዜ በተግባር ያሳየናል። ለማንኛውም ከተደገሰልን የመከራ ዶፍ እኛም ሀገራችንም እንተርፍ ዘንድ አጥብቀን እንጸልይ። ሌላውን ተውት፤ ወያኔና ደርግም ተረት ተረት ሆነዋል እንኳንስ ሮጦ ያልጠገበ ወጣቱ አፄ ባካላ ወግራኝ አህመድ።